

የግንቦት 7 አባላት እና ደጋፊዎች አሳዛኝ ዘመቻ ቀጥሎል

ከሃብታሙ

በሳን ሆዜ ከተማ የሚኖሩ የግንቦት 7 አባላት ወይም ደጋፊዎች የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ፍላጎት የሆነውን የለውጥ ፍሬ ጥያቄ በስሁም ቢሆን ማየት ተስኖአቸው በዙሪያቸው ባሉ ግን ከእነርሱ ሃሳብ ጋር ያልሰሙ ወገኖች ላይ አሳፋሪ በሆነ መንገድ ግለሰቦች ከመስርያ ቤታቸው ጋር ያላቸውን መልካም ግንኙነት በማደፍረስ በግል ህይወታቸው ላይ በሚደርሰው አደጋ ያላቸውንም የፖለቲካ ትዘብትና አመለካከት ማሸመድ ይቻላል። በሚል የስትራቴጂ አመኔታ ሲንቀሳቀሱ እንደቆዩ ለጉዳዩ ቅርበት እና እውቀቱ የነበራቸው ወገኖች ይፋ አድርገውታል። እኔም ከነኝህ የጥቃት ሰለባ ከሆኑት መካከል እንደነበርኩ ተነግሮኝ ጉዳዩን በሆደ ሰፊነት ይኸ እየተከታተልኩት ነበር። ጉዳዩን አስመልክቶ በቀድሞው የሳን ሆዜ የግንቦት 7 አባል እና የኢሳት ቴሌቪዥን እና ራዲዮ ታዋቂው ወጣት ጽሃፊ እና ገጣሚ እያለ በተደጋጋሚ ሲያቀርቡ የነበረው ሔኖክ የሺጥላ የጻፈውን እና እያጣራሁት ያለውን አሳዛኝ ጉዳይ እዚህ ላይ ይመልከቱ <http://www.mereja.com/amharic/527493>

ጉድ እና ጅራት ወደ ሆላ ነው እንዲሉ እነኝህ የሳን ሆዜ የግንቦት 7 አባላት እኔን አስመልክቶ በተጻፈው ጸሁፍ ላይ እንነጋገር ብለው ጠርተው “ተጎዳህ ተብሎ የተጻፈብህን ጸሁፍ ከሌሎች ሰዎች ጋር መጋራትህ ተቀባይነት የለውም” ሲሉ ተናግረውኛል። ቀጥሎም የማታቆምም ከሆነ የዛሬ አራት አመት በድብቅ የኢሜይል አድራሻ ለአባላቶቻቸው ስለላከው ያላመንክበት ኢሜይል እንናገራለን ብለው ዛቻቸውን አብስረውኛል። እሚገርመው ተላክ የተባለው ዲሜይል ኢንተርኔት ላይ የፈለገ ሰው እንዲያደምጠው ተለጥፎ የነበረው አበበ ገላውን የሚመለከተው ይህ <http://www.ethiopatriots.com/sound/Abebe-Gelaw-on-Ginbot7-ESAT.mp3> ድምጽ ነው። ይህ ድምጽ የባለቤቱ ከሆነ የጉዳዩ ባለቤት ማስተባበያ ያቅርብበት እንጅ በአስቸኮይ ጊዜ አዋጅ እንደምንኖር ሁሉ በነጻ ሃሳብን የመግለጽን እና መረጃ የመለዋወጥን መብት ለመሸበብ መሞከር ለዛውም ከሃገር ውጭ ምን እሚሉት ጥጋብ እና አብደት ነው።

ለማንኛውም ይህ በዜጎች ሃሳብን በነጻ የመግለጽ እና መረጃ የመለዋወጥ መብት ያለማመን እና ሁሉም ሰው ክፋብሪካ እንደወጣ ሳሙና የግንቦት 7 እና የኢሳት ደጋፊ መሆን አለበት ከሚል ቅዥት የመነጨው የሳን ሆዜ የግንቦት 7 አባላት የተንኮል መረብ የድርጅታቸው ቡራኬ ይኑርበት አይኑርበት አብረን የምናየው ጉዳይ ነው እሚሆነው። ለጊዜው ግን አደብ ግዙ! የሰውን መብት በተንኮል ለመግፈፍ የምታደርጉት ጥረት አንድ ጋት ወደፊት የማይወስድ አቀበት ብቻ ሳይሆን በሳት መጫወት ነው እላቸዋለሁ። በዚህ አጋጣሚም ግንቦት 7 እነኝህን ከመስመር የወጡ አባላቶቹን ልጎም ይይዝልን ዘንድ እጠይቃለሁ። እነኝህ የሳን ሆዜ የግንቦት 7 አባላት እኔን ከስራ ለማፈናቅል የነበራቸውን ሚና አጣርቻ ዝርዝሩን በሰፊው እመለሱብታለሁ። በተጨማሪም በሌላ ቦታዎች የሚኖሩ እንደኔ በግንቦት 7 አባላት በደል የደረሰባቸው ሁሉ በደላቸውን ለህዝብ ይፋ ያደርጉ ዘንድ ጥሪ አቀርባለሁ።